

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!

ማስታወቂያ

የአርብ ፕሮግራም

ዘወትር አርብ በሚኖረን የጸሎትና የቃል ፕሮግራም ላይ በመገኘት እንድንካፈል ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። በዚህ ፕሮግራም ላይ ቃሉን እንማራለን፤ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንጸልያለን። በተለይም ደግሞ በዚህ ሰዎን ስለ አግራችን ኢትዮጵያ ጸሎትና ምልጃ በጥበቅ የምናደርግበት ስለሆነ ተገኝተን እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። ጌታ ይባርካችሁ!

የሕንጻ ፈንድ

የሕንጻ ፕሮግራማችን ላይ አሁንም ተሳትፎአችን እንዲቀጥል ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። ስለዚህ አገልግሎት እየጸለይን አሁንም ጌታ እንደሚያሳስበን ለሕንጻ የሚሆን ስጦታን በመስጠት መትጋታችንን እንድንቀጥል በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ጌታ ይባርካችሁ!

በዚህ አመት እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን መንፈሳዊ ተሃድሶን እንዲያደርግ በጸሎትና በቃሉ እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፡ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው።
እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16፡ 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-
773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
-----------------------------	--	-------------------------------------

“እነሆ፡ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፤ የሚያሳጣኝም የለም።”
(መዝ. 23:1)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
4455 N. Seeley Avenue
Chicago, IL 60625

www.yeec.org
መደበኛ ፕሮግራሞች
እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

March 3, 2018

የካቲት 25፣ 2010 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ሲሳይ መሸሻ
አምልኮ.....	የቤተክርስቲያን አምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ	ወንድም ሲሳይ መሸሻ
ቃል	ወንድም ፍቅር ቴንሶ
ማጠቃለያ	ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፥ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፥ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና፥ ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ፤ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና” ይለናል።”
(ማቴ 11:28-30)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አሰፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመጎ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

የሚያሳጣን የለም!

አንድ ጊዜ ቆንጮ ቱጃሩ ጆን ዲ ሮክጌልር “ለአንድ ሰው ምን ያህል ገንዘብ ይበቃዋል -- how much money is enough” ተብለው ተጠይቀው ነበር። እሳቸውም “ባለሀ ላይ ጥቂት ሲጨማር ብለው መለሱ -- just a little bit more” በማለት መለሱ። የቱጃሩ መልስ የሰው የፍላጎት ቋት ማብቂያ የሌለው እንደሆነ የሚገልጽ ነው። እርግጥ ነው የሰው ልጅ ፍላጎት ተጓዥ አላማ ነው -- ደረስኩበት ስንለው ይሸሻል -- አንዱን ያዝኩት ስንል ሌላው ያምረናል። ሰው በገንዘቡ ብዛት አይረካም። ዝናም አያጠግብም። ስልጣንም እንደ ጨው ውሃ ነው -- ሲጠጡት እየጨመረ ይጠማል።

መዝሙረኛው ዳዊት ግን አስደናቂ ቅኔን ተቀኘ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፤ የሚያሳጣኝ የለም አለ። (መዝ:23) ንጉስ ዳዊት የሚለን እግዚአብሔር ካለኝ ሙሉ ነኝ። እግዚአብሔር ካለኝ ጠግቤ አድራሰሁ ነው። በእርግጥም የሰው የነብስ ጥማት ሊሞላ የሚችለው በእግዚአብሔር ብቻ ነው። የማረፋችን ምክንያት እግዚአብሔር ለያንዳንዳችን እረኛችን ስለሆነ ነው። ማረፍ የሚቻለው በእግዚአብሔር ማንነት ላይ ነው። እርሱ ማልካም፣ የሚራራና ብርቱ እረኛ ነው። እርሱ የሚመግብ፣ የሚጠብቅና ዋስትና የሚሆን እረኛ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ መልካም እረኛ ነኝ አለ። መልካም እረኛ ሕይወቱን ስለበገቱ ያኖራል። (ዮሐ 10: 11) እርሱ “በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ እረኛ” ነው። (ዕብ 13:20)

ወገኖቹ-እርሱ የነብሳችን እረኛና ጠባቂ ነው። (1ጴጥ 2:25) እረኛችን እግራችንን ለመናወጥ አይሰጠውም። የሚጠብቀን አይተኛም፤ አያንቀላፋምም። (መዝ 121:3-4) እርሱ የነብሳችን እንጀራ፣ የሕይወት ውሃችን ነው። እርሱ እርካታችን ነው። ነብሳችንን ስለሰሙ በጽድቅ መንገድ ይመራል። የራሳችን ጽድቅ የለንም። ስለ ስሙ ሲል (እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ) የራሱን ጽድቅ አለበሰን። ሁል ጊዜ ነብሳችንን በቃሉና በመንፈሱ ይመልሳል። በርሱ ላይ የሚተማመኑትን ሃይላቸውን ያድሳል። ከክፉ መጠበቂያና ማምለጫችን እርሱ ነው። ከርሱ የተነሳ ሞት መውጫው ተነጥቋል። ሲኦል ድል መንሳት የለውም።

ወገኖቹ- ክርስትና የሚጀምረው ከማረፍ ነው። ቃሉ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ይለናል። (መዝ 46:10) አምላካችን የሚያሳርፍ አምላክ ነው። የተጠራው የኛን ከባድ የድካም፣ የሃጢያትና የጭንቀት ሸክም አራግፈን የእርሱን ቀሊል ቀንበር እንድንሸክም ነው። ቃሉም ሲመክረን “እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፥ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፥ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና፥ ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ፤ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና” ይለናል። (ማቴ 11:28-30) በርሱ ላይ ሆነን ሸክምን መሸከም አይገባንም፤ ደግሞም የለብንም። እምነትና ጭንቀት ተጓዳኝ አይደሉም። ጌታ በአንዳች ነገር አትጨነቁ ይለናል። የሰማይና ይምድር ጌታ እርሱ አባታችን ነው። እርሱ የሚያሳጣን የለም።